

ነዳጅ ካለ እሳት አለ ! (አሌክሳ አብርሃም)

April 13, 2016

የሰፈራችን ታዋቂ ሰካራም ጋሽ አዳሙ ልክ ከምሽቱ አራት ሰአት ላይ በተለመደ ጎርናና ድምፁ ምሽቱ ላይ የሰፈረውን የፀጥታ ድባብ እየደረገመሰው መጣ!

« እያንዳንድሽተኝተሽል ! እዚህ አናትሽ ላይ ባለ ሃያ ምናምን ፎቅ ህንፃ አቁመሽ «የአፍሪካ ህብረት እናት ነኝ መዲና ነኝ» ስትይ ከርመሽ አሁን አፍሪካ ልጆቿን ነዳጅ በወለደው ወጠጤ ስትነጠቅ ካለሃሳብ ለሽሽ ብለሻል ! ሌላው ሌላው ቢቀር ያሉት እንኳ አታደርሻም ? ተነሽ !እኔ አዳሙ ብቻየን ለድፍን አፍሪካ መንገብገቤ ምነው ...አፍሪካ የእኔ ብቻ ናት ? ላፍሪካ መጨነቅ ያለብኝ እኔ ብቻ ነኝተነሽ ! እያንዳንድሽ ተነሽ ብያለሁ ተነሽ ...» ሁላችንም በየቤታችን ፊታችን በፈገግታ ተሞልቶ ጋሽ አዳሙ የሚለውን ለመስማት ጀሯችን ይቆማል

ጋሽ አዳሙ መዘፈን ይጀምራል

«አፍሪካ ...አፍሪካ አፍሪካ አገራችን
አፍሪካ ...አፍሪካ አፍሪካ አፍሪካ አገራችንዘፈን ብቻ !አንዱ ፈረንጅ « አፍሪካ ለአለም ያበረከተችው ዘፈን ብቻ ነው » አለ አሉለቅሶውን ረስቶት እኮ ነው ! ... እናት አፍሪካ ይሄውእኔ ልጅሽ አገራው ሁሉ ተጋድሞ ሲያንኮራፋ ለጨለማዋ አህጉር ጨለማ ላይ ቁሜ እጮሃለሁ መንደርተኛውማ በየቤቱ ሃያአምስት ሻማ አምፑሉን በለጭ አድርጎ የታል ጨለማው ይላል ...ይሄው ! ወንድ ከሆነ ከግድግዳው አልፎ አገር ምድሩን የሞላውን ጨለማ አይመለከትም ? ይሄው እንኳን ሰው ውሻው ተኝቶልሻል »

ዝም ይላል ጋሽ አዳሙ ... «በቃ ወደቤቱ ገባ» ብለን ጀሯችንን ከሰቀልንበት ወረድ ስናደርግ « ተነሽ » ብሎ ይጮሃል ! « እያንዳንድሽ አሁን በቀደም ስጮህ ስወተውት «የጠፋው አውሮፕላን የት ሄደ » ስል ሁልሽም በየቤትሽ « ይገኛል ባክህ አሜሪካ ታገኛለሽ..የተባበሩት መንግስታት ያገኘዋል » እያልሽ ጭጭአሜሪካ እና የተባበሩት መንግስታት እንኳን አውሮፕላን የቶክዮን አንድ አውራጃ ተገንጥሎ ሲጠፋ ፈልገው አላገኙትም !

ሁለት መቶ ሰው እልም ድርግም !ሰው አይደሉም እንዴ የጠፉት ? አታዝኑም ? እግዚአአአአአአ አትሉም ? የግድ አውሮፕላኑ ውስጥ አማራ መኖር ነበረበት? ትግሬ መኖር ነበረበት ? ኦሮሞ መኖር ነበረበት? ደቡብ ...ቤንሻንጉል ...ጋምቤላ ...አፋር አባትህ እናትህ እህትህ መኖር ነበረባቸው? ይሄው አሁንም እንኳን አውሮፕላኑ ፈላጊወቹም ድምፃቸው ጠፋ !! ፈላጊውን ለመፈለግ ፈላጊ እንላክ እንዴሃሃሃሃ ኮሚቴውን ለማፍረስ ኮሚቴ ይቋቋም አሉ ያ ሰውየ »

ዝም ብሎ ይቆይና ይናገራል ጋሽ አዳሙ«ጭጭ ትያለሽ በየቤትሽ ...የአፍሪካ መዲና በራሽሽ ጭንቀት ተወጥረሽ ዝም ! እስቲ ስላፍሪካም አንዳንዴ ጩኺ ... ስለአለም ጩሂየአውሮፕላኑ ሲገርመን ይሄው በቀደም ነዳጅ የወለደው በኮሃራም የተባለ ወጠጤ ሁለት መቶ ምናምን ሴት ህፃናትን ጠልፎ እየሸለለ እየፎከረ እልም ! አውሮፕላኑ እልም ሁለት መቶ የምድራችንን ዜጎች ይዞ ...በኮሃራም እልም ሁለት መቶ ምናምን የነገ አበባወችን ይዞእዚሁ ናይጀሪያእኛ የአፍሪካ መዲናች የአፍሪካ እናቶች « በለው ወሰዳቸው » እያልን ጭጭ ! ወይስ ህንፃው ብቻ ነው ንብረታችን በየጊዜው የሚደረገው ስብሰባ ነው ሃብታችን ...

..... እያንዳንድሽ አፍሪካ መሰብሰቢያዋ ስታደርግሽ እኮ ለመሪወቿ ውስኪ መራጫ እንድትሆኝ አልነበረምሚስኪን ህዝቧ ሲነካ እንድትጮሃለት ነበር ሲራብ እንድትናገረ በግፍ ሲገደል ልሳን እንድትሆኝ ...አንች በባርነት አልተያሽም ጀግና ነሽ ብላ ነበር አክብራሽ መናሃሯ ያደረገሽሽ ...አንች እዚህ ቤትሽን ዘግተሽ የሱዳን ህዝብ ስደት የናይጀሪያ እንቀቅሎች ዜና ሲነበብ ጓዳሽ ውስጥ እያንጎዳጎድሽ « ሰው ለሰው ሲጀምር ጥሩኝ» ትያለሽ ሰው እየታረደ ሰው እየታፈነ ሰውለሰው ! ቱ ተረታም ሁሉ » ለነገሩ ሰው ለሰውም አለቀ ...ለነገሩ አታጭ እንደአንጀት የረዘመ ድራማ ደም ይጀምርልሻል

የጋሽ አዳሙ ድምፅ እየራቀ ይሄዳል <ነዳጅ የወለደው ቦኮሃራም አንድ ፍሬ ልጆች ከትምህርት ቤት ዘግኖ እንደድንች እቸረችራቸዋለሁ ሲል አለም ወሬ ብቻ ! አንድ ጢያራ ሙሉ ሰው እልም ድርግም ሲል አለም ወሬ ብቻ ! ይሄው ደግሞ ኢራቅን ቁራ ሲያደርጓት ዝምበፍርግርግ ብረት ውስጥ የታሰሩ ይፈቱ ሲባል ዝም ያልሽ ሁሉ በፍርግርግ ብረት አስገብቶ ምርኮው ላይ እሳት ሚለቅ ጉድ ሲመጣ ዝም !! ኤዲያ ... አለም ጨለማ አፍሪካ ጨለማ ...እና ብጠጣ ይፈረድብኛልእጠጣለሁ ! ጉበትህ ጨጓራህ ይሉኛል ...ልጥፋ እንኳን እኔ ይሄው ስንት ሚስኪን ጠፍቷል

እኔ መንገድ ላይ ድፍት ብየ ብቀር ሬሳየን ቤተሰቦቻችን ፈልገው ያገኙታል የኔ ፍቅር የኔ ወላንሳ ካሜሪካ ትሻላለች ...የኔ ውብ ሚስት ከአፍሪካ ህብረት ትሻላለች እንኳን ከናካቴው ጠፍቶ ትንሽ ሳመሽም ፈልጋ ወዲያው ነው የምታገኘኝየኔ ባህር ሰርጓጅ መርከብ በቢራ ውቂያኖስ ስሰጥም ፈልጋ ነው የምታወጣኝ ...ወላንሳየየኔ ሰው አልባ አውሮፕላን ያለሁበትን አረቂ ቤት በአይነ ቁራኛ የምትጠብቅ ሚስቴ ... የኔ ሚስት ፍቅር እንጅ ነዳጅ አልወለዳትሃሃሃሃ ነዳጅማ ቤታችን ቢፈልቅ አብሮ እሳት ይፈልቅ ነበር

ወላንሳየ የኔ ሚስት መጣሁልሽላንች ስል ይሄው በጧቱ ገና ከምሽቱ አራት ሰአት ከተፍ ! ሃሃሃሃሃሃ በእግሬ ነው የመጣሁት ባውሮፕላን ብመጣ እጠፋለሁ ብየ የኔ ቆንጆአይዘሽ ቦኮሃራምም ቢሆን ጫፌን አይነካምፈላጊ ሚስት ያለውን ሰው ይፈራልሃሃሃሃሃሃ ነዳጅ የወለደው ሲጠልፍ ብሶት የወለደው ሲያሰር አለም መስመሩ ተቀላቀለ እኮሃሃሃሃሃሃ

ነዳጅ ካለ እሳት አለብሶት ካለሃሃሃሃሃሃ...ጋሽ አዳሙ ድምፁ እየቀነሰ እየቀነሰ